

5. Major Objectives

- To increase Profitability through Efficiency;
- To increase Market Share of the Bank
- To expand the Bank's Capital Base;
- To provide High Quality Customer Service;
- To provide Exceptional and Value Added Banking Services.

6. Major Services

- Mobilize and Accept different types of Deposits;
- Provide Different Types of Credit Services;
- Provide full-fledged International Banking Services;
- Guarantee Services;
- Render Local and International Money Transfer Services and;
- Offer other Banking Services Permitted by National Bank of Ethiopia.

7. New Products & Services

- For exporters and beneficiaries off oreign remittance, the Bank shall offer better services;
- DG Ballow sits corporate customers to benefit from the opening of special accounts of Current and Saving Accounts. In this regard, Current Account should be limited to certain balance and when it is above the three sholditistransferred to Saving Account to earn interest;
- DGB shall offer preferential interstrate for staff provident fund deposit types (employee credit and saving schemes etc);
- Online services that will help to access the account maintained at the Bank at any places. This will bemade after the arrangement is made between customer and the Bank;

- The Bank shall arrange Utility Bill Payment Services with vendors (i.e. Water bill, electricity bills, telephone bills, insurance premiums etc) by issuing auto debit instructions to the Bank to debit users savings/ current account with the Bank; For Corporate Customers the Bank providessalary payment facility for their staffs at their premises or at the Bank counter;
- The Bank provides door to door servicestocollect cash and any document from the corporate customer without any charges;
- The Bank offers a low service charge facilities for its identified corporate customers

8. Correspondent Account Address

1. Commerz Bank Frankfurt AG, Germany BIC: COBADEFFXXX
2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York NY1004, New York, USA, BIC: BKTRUS33XXX

9. Money Transfer Agents

DGB is currently working with six well-known International Money transfer agents. Namely Western union, Xpress Money, Money gram, Dahabshiil, Trans-fast, Ria and Shift Financial services.



ደቡብ ግሎባል ባንክ ኢ.ማ.
Dejub Global Bank S.C.

የዕድገት መሰላል!

Your Ladder to Success!

Address:- Head Office

Tel: +251 11 558 12 58

+251 11 558 12 42

Fax: +251 11 860 5196

P.o.box 100743, Addis Ababa, Ethiopia

E-mail: info@debubglobalbank.com

Website: www.debubglobalbank.com

SWIFT: DEGAETAA

1. አመሠራረት

ደቡብ ግሎባል ባንክ አ.ማ. (ደግባ) በአገራችን የባንክ ሥራ ዘርፍ በመሰማራት በአጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ተገቢውን አስተዋጽኦ ለማድረግና ለባለአክሲዮኖችም በቂ ትርፍ ለማስገኘት በባንክ ኢንዱስትሪው ዘርፍ 15ኛ ባንክ ሆኖ የተቋቋመ የግል ባንክ ነው።

ባንኩ በብር 266,964,000 (ሁለት መቶ ስልሳ ስድስት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ስልሳ አራት ሺህ ብር) የተፈረመ ካፒታልና ብር 138,901,836 (አንድ መቶ ሰላሳ ስምንት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ አንድ ሺህ ስምንት መቶ ሰላሳ ስድስት ብር) የተከፈለ ካፒታል የተቋቋመ ባንክ ነው ። ከዚህም በላይ የባንኩን የተከፈለ ካፒታል በሚቀጥሉት አራት ዓመታት ውስጥ ወደ ብር 2,000,000,000 (ሁለት ቢሊዮን) ከፍ ለማድረግ ዕቅድ ተይዞ በመሰራት ላይ ይገኛል።

2. ራዕይ

ደቡብ ግሎባል ባንክ እ.ኤ.አ በ2030 ምርጫ የአፍሪካ ባንክ ሆኖ ማየት

3. ተልዕኮ

ለደንበኞች ፍፁም የተዋጣለት የባንክ አገልግሎት በመስጠት ትርፋማ መሆንና ለባለድርሻ አካላት አጥጋቢ ጥቅም ማስገኘት ለዚሁም ይረዳ ዘንድ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ፣ ጠንካራ አመራር፣ ብቃትና መልካም ስነምግባር ያላቸው ሠራተኞችን በሥራ ላይ ያሰማራል።

4. የጋራ እሴቶቻችን

- ጥራት ያለው የደንበኞች አገልግሎት መስጠት፤
- የጋራ ባለቤትነት እሴቶችን ማሳደግ፤
- ለጋራ አላማና ግብ መነሳት፤
- ታማኝነትና ሚዛናዊ የሆነ አሠራርን መከተል፤
- የግልና የጋራ ተጠያቂነትን ማስፈን፤
- ብቃትን ማሳደግ፤
- በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዕድገት ውስጥ ተገቢውን አስተዋጽኦ ማድረግ።

5. ዋና ዋና ዓላማዎች

- ደንበኛ ተኮር አገልግሎት በመስጠት የባንኩን ትርፍ ማሳደግ፤
- የባንኩን የገበያ ድርሻና ካፒታል ማሳደግ፤
- ጥራት ያለውና የላቀ የደንበኞች አገልግሎት መስጠት፤
- እሴት የጨመረ የባንክ አገልግሎት መስጠት።

6. ዋና ዋና አገልግሎቶች

- ተቀማጭ ገንዘብ ማሰባሰብ፤
- የብድር አገልግሎት መስጠት፤
- የተሟላ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት መስጠት፤
- የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የሐዋላ አገልግሎቶች መስጠት።
- በብሔራዊ ባንክ የተፈቀዱ ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን መስጠት።

7. የባንኩ ደንበኞች የሚያገኙት ጥቅም

- ለሌክስፕሮተሮችና ገንዘብ በሐዋላ መልክ ለሚልኩ የባንኩ ደንበኞች ባንኩ ፈጣንና ተልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ያስተናግዳል፤
- ባንኩ ደንበኞቹ የተንቀሳቃሽ ሂሳብ እንዲከፍቱ በማድረግ ተንቀሳቃሽ ሂሳባቸውን እስከተወሰነ ጣሪያ ድረስ እንዲያስቀምጡ ጠብ ማድረግ ተቀማጭ ገንዘብ ከተወሰነ ጣሪያ በላይ ሲሆን ወደ ቁጠባ ሂሳብ በማዘዋወር የወለድ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉበትን አገልግሎት ይሰጣል፤
- ባንኩ ደንበኞቹ ካሉበት ቦታ ሆነው በመረጃ መረብ አማካኝነት ሂሳባቸውን ማንቀሳቀስ የሚችሉበትን አገልግሎት ይሰጣል፤
- ባንኩ ከደንበኞቹ በሚቀበለው የሥራ ውል መሠረት ለሠራተኞቻቸው የደመወዝ ክፍያ ባሉበት ቦታ በመገኘት ወይም በየቅርንጫፍ ባንኮቻችን የመክፈል አገልግሎት ይሰጣል፤
- ባንኩ ደንበኞቹ በሚገኙበት ቦታ ድረስ በመሄድ ያለምንም ክፍያ የገንዘብ መሰብሰብ ሥራ ይሰራል፤
- ባንኩ ለደንበኞቹ ዝቅተኛ በሆነ የአገልግሎት ክፍያ በማስከፈል አገልግሎቱን በቅልጥፍና ይሰጣል።

8. ባንኩ ሂሳብ የክፈተባቸው የወጪ አገር ባንኮች

1. Commerz Bank, AG Frankfurt, Germany, BIC: COBADEFFXXX
2. Deutsche Bank Trust Company, Americas New York NY1004, New York US United States BIC: BKT RUS33XXX

9. ከባንኩ ጋራ የሚሰሩ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች



Debut Global Bank S.C (hereafter, DGB) is a privately owned share company which has started operation on August 28, 2012. DGB is established to provide wide ranges of banking services to both domestic and international businesses with quality customer services, higher value creation for stake holder and to be a responsive corporate social citizen by effectively blending commercial pursuit with social responsibilities.

DGB was established with subscribed capital of Birr 266.9 million and with a paid up capital of Birr 138.9 million. In the coming four years it has planned to raise its paid up capital to Birr Two Billion.

2. Vision

To be recognized as the best African bank by 2030.

3. Mission

DGB enhances stakeholders' value by providing excellent banking services to its customers using state of the technology, providing competent leadership and employing capable, disciplined, and satisfied employees through effective recruitment, training and development.

4. Core Values

- Quality Customer Services;
- Shared Ownership;
- Common Purpose;
- Integrity;
- Accountability;
- Learning;
- Corporate Citizen.